



**የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)**  
**Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)**

ህዳር 12 ቀን 2011 ዓ.ም.

**የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)**  
**ስድስተኛው የፓርቲ ጉባዔ**  
**ጋዜጣዊ መግለጫ**

ስድስተኛ ጠቅላላ ጉባዔውን፤ ከኅዳር 6 እስከ ኅዳር 8 2011 ዓም ባሉት ቀናት ውስጥ አካሄዶ በስኬት አጠናቅቋል። በጉባዔ ከአራቱም የአለም ማዕዘናት ተወካዎች የተገኙ አባላት ተካፍለዋል። የጉባዔው ተሳታፊዎች ፤ ከፓርቲው ከፍተኛ አማራጭ ኮሚቴ የቀረበውን የሥራ ዘገባ (ሪፖርት) አዳምጠው ሰፊ ውይይትና ክርክር ከአካሄዱ በኋላ በሙሉ ድምፅ አጽድቀውታል።

በፓርቲው ፕሮግራም፤ የውስጥ ደንብ እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ አስፈላጊ የሆኑ ማሻሻያዎች አድርጓል። የፓርቲው ድርጅታዊ መዋቅር እና እንቅስቃሴ እንዲጠናከር በተጨማሪም የወጣቶችና የሴቶች ተሳትፎ የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ውሳኔ አስተላልፎ ለአመራሩ መመሪያ ሰጥቷል።

ይህ ጉባዔ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ የአብሮ መኖር ኅልውናም ሆነ የዴሞክራሲ መብት ጉዳይ፤ ለድርድር የሚቀርብ አንዳልሆነ በድጋሚ አስረግጧል። በዲፕሎማሲ መስክ እየተሰሩ ያሉ ሥራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጉባዔው ውሳኔ ያስተላልፈ ሲሆን፤ ከሌሎች ተቃዋሚ ድርጅቶች ጋር ትግልን የማስተባበር ሥራ ትኩረት ተሰጥቶት ተግባራዊ እንዲሆን ጉባዔው አጽንኦት ሰጥቶ ውሳኔ አስተላልፏል ።

ለዓመታት ሕዝባችን ከባድ መሥዋዕት የከፈለበትን የሰብዓዊ መብቶች መከበርና የአንድነት መኖር ትግል፤ ግቡን እንዳይመታ በወያኔና በባዕዳን የሚደረገውን ሴራ ማክሸፍ ብርቱ ትግልን እንደሚጠይቅ ተገንዝቦ፤ አመራሩ ሁኔታውን እየተከታተለና እየገመገመ አስፈላጊ ዕርምጃዎችን ተግባራዊ እንዲያደርግ መመሪያ ሰጥቷል። በመሆኑም፤ ሳይዘናጉ መከታተል አስፈላጊ መሆኑን አምናባታል።

የኢሕአፓ ስድስተኛ ጉባዔ፤ የሀገራችንን ፖለቲካዊ፤ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕውነታዎችን ከዓለምአቀፍ ሁኔታዎች ጋር በማዛመድ አጠቃላይ በሆነ መልኩ ግንዛቤ ወስዶና ገምግሞ ሥር ነቀል የሥርዓት ለውጥ ለማምጣትና ሕዝብ የሥልጣን ባለቤት የሚሆንበትን ሁኔታ ለመፍጠር ትግሉን ከማጠቃለያ ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለ አምኗል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዓመታት የታገለለትን የሕዝባዊ መንግሥትና ዴሞክራሲያዊ ጥያቄ ግቡን እንዳይመታ ፤ በባዕዳን ተኮትኩቶ ያደገው የአገዛዙ ሹም፤ ተቃዋሚ ኃይሎችንና ሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎችን በማግለል፤ "እኔ ላሽጋግራችሁ" በማለት ትግሉን ለመቀልበስ የሚያደርጋቸውን ጥረቶች ጉባዔው ተገንዝቧል።

EPRP  
P.O.BOX 73337  
Washington DC, 20056  
USA

Email [ESPIC@aol.com](mailto:ESPIC@aol.com)  
Website [www.eprp.com](http://www.eprp.com)

EPRP  
BP 30022  
92276 Bois Colombes cedex  
France

ባዕዳን ኃይሎች ፤ የሀገራችንን ሀገራዊ ጥቅም በመጋፋት ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ በሥልጣን ላይ ያለውን አገዛዝ ጠጋግኖ፤ የሕዝባችንን ትግል ለማደናቀፍ የሚያደርጉትን ሴራ በጥልቀት መርምሯል። ሕዝባችን የሥልጣኑ ባለቤት ለመሆን የሚያበቃው የሽግግር ሂደት ዕውን እስከሚሆን ድረስ ትግሉን አፋፍሞ መቀጠል እንዳለበትም ወስኗል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በአስመሳዮች ሳይዘናጋ፤ ለዘላቂ ድል ትግሉን እንዲቀጥል ጥሪ አቅርቧል።

በመጨረሻም ፤ ጉባዔው ለሚቀጥለው የትግል ዘመን የሚያገለግሉ የፓርቲ ከፍተኛ አመራር ኮሚቴ አባላትን በመምረጥ፤ ስብሰባውን በተሳካ ሁኔታ አጠናቅቋል።

ለማይቀረው ሕዝባዊ ድል ትግላችንን እናፋፍም!  
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር !